

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የምግብ ዝርዝር

ዲሴምበር 2023

ሰኞ 12/4/2023			ማክሰኞ 12/5/2023			ረቡዕ 12/6/2023			ሐሙስ 12/7/2023			ዓርብ 12/8/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ችክን ጉላሽ Bowl	338	48	ፕን ከ/ሚትባልስ (የተፈጨ ሥጋ ድቡልቡል) ~ እና ማሪናራ	467	56	ቢፍ ታኮስ በ/ትናንሽ ጠፍጣፋ ዳቦ	327	35	ባርባኩ (BBQ) ግሌይዝድ ችክን ድረምስቲክ በ/ ልንቅጥ ድንች & ሙልሙል	428	53	የበሬ ሥጋ ናቾስ ከሳልሳ፣ ሰላጣ እና ቲማቲም ጋር	499	48
--------------	-----	----	--------------------------------------	-----	----	-----------------------	-----	----	--	-----	----	---------------------------------	-----	----

ከአትክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ቪጂ/የአትክልት በርገር ^v	280	36	(ቅመም ያለው) ስፓይሲ ችክን ስትሪት ታኮስ ^v ከ/ሳልሳ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	428	56	አትክልት ፕወር በወል ^ኪ	615	95	ችክን ናጌትስ ባወል ^v & ሙልሙል	500	74	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ^ኪ	381	65
-----------------------------	-----	----	--	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ሽምብራ ማባያ ሳላድ ^ኪ	381	65	ሰላጣ ከችክን ጋር	488	43	ታኮ ሳላድ	481	60	ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55
የተቀቀለ ድንች	110	17	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	110	17	በቆሎ ጥብስ	107	19
ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችክን ቪጂ አንሸንጎት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፊጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26
ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሚን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ከትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሚን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28

ብዙዎች የሚወዱት

ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሪኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ቺዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሪኒ	320	36
ችክን ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ሃት ዶግ በሙልሙል	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ ከ/ሶሴጅ * እና ስይረፕ	532	66	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልባቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሳ \$2.80
ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ላለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የምግብ ዝርዝር

ዲሴምበር 2023

ሰኞ 12/11/2023			ማክሰኞ 12/12/2023			ረቡዕ 12/13/2023			ሐሙስ 12/14/2023			ዓርብ 12/15/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

መኮሮኒ & ጅዝ በ/ችክን & ሙሉ ሙሉ ዳቦ	419	40	ከአትክልት ጋር የተደባለቀ ጅክን በንርጓዳ ሣህን	657	71	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ድረምስቲክ በ/ሩዝ	387	48	ችክን & ዋፍል ጠፍጣፋ ሳንዱች	532	74	ሚትቦል ሰብ (ከተፈጨ ሥጋ የተዘጋጀ)	379	39
----------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	---------------------	-----	----	-------------------------	-----	----

ከአታክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ችክን & ዋፍል፣ ጠፍጣፋ ዳቦ ሳንዱች	567	89	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን በ/ሩዝ ^v	391	55	ጅዝ ናችስ በ/ሳልሳ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	663	48	ማኮሮኒ & ጅዝ በ/ችክን ናጌትስ & ሙሉ ሙሉ ዳቦ	438	46	ቬጂ/የአትክልት በርገር ^v	280	36
-------------------------	-----	----	---------------------------------------	-----	----	--------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ታኮ ሳላድ	481	60	ሰላጣ ከችክን ጋር	488	43	ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ችክን ሳላድ ⁱⁱ	448	63
የተቀቀለ ድንች	110	17	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	110	17	በቆሎ ጥብስ	107	19
ትኩስ ስፒናች፣ ሮማኒ & ከሬይዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ከትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ትኩስ ስፒናች፣ ሮማኒ & ከሬይዚን ሳላድ	205	28
ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችክን ሽጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፈጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26

የተመጋቢዎች ተመራጭ ምግብ

ፒዛ፣ ጅዝ ወይም ፐፐርኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ጅዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ፒዛ፣ ጅዝ ወይም ፐፐርኒ	320	36
ችክን ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችክን ተገደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙሉ ሙሉ ዳቦ	297	31	ሃት ዶግ በሙሉ ሙሉ	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተገደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙሉ ሙሉ ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርሬት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍሬጎች ቶስት ስቲክስ ከ/ሶሴጅ * እና ስይረፕ	532	66	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርሬት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80
ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ^v ለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

ሰኞ 12/18/2023			ማክሰኞ 12/19/2023			ረቡዕ 12/20/2023			ሐሙስ 12/21/2023			ዓርብ 12/22/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ችክን ጉላሽ Bowl	338	48	ፕን ከ/ሚትባልስ (የተፈጨ ሥጋ ድቡልቡል)~ እና ማሪናራ	467	56	ባርበኩ (BBQ) ግሌይዝድ ችክን ድረምስቲክ በ/ ልንቅጥ ድንች & ሙልሙል	428	53	ቺዝ ላዛኛ ማሪናራ በ/ሙልሙል	554	76	የበሬ ሥጋ ናቾስ ከሳልሳ፣ ሰላጣ እና ቲማቲም ጋር	499	48
--------------	-----	----	-------------------------------------	-----	----	--	-----	----	--------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----

ከአትክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ቪጂ/የአትክልት በርገር ^v	280	36	(ቅመም ያለው) ስፓይሲ ችክን ስትሪት ታኮስ ^v ከ/ሳልሳ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	428	56	አትክልት ፕወር በወል ቬ	615	95	ችክን ናጌትስ ባወል ^v & ሙልሙል	500	74	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ^ኪ	381	65
-----------------------------	-----	----	--	-----	----	-----------------	-----	----	----------------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ሽምብራ ማባያ ሳላድ ቬ	381	65	ሰላጣ ከችክን ጋር	488	43	ታኮ ሳላድ	481	60	ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55
የተቀቀለ ድንች	110	17	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	110	17	በቆሎ ጥብስ	107	19
ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ክትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26
ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችክን ቪጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፈጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28

ብዙዎች የሚወዱት

ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሪኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ቺዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሪኒ	320	36
ችክን ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ሃት ዶግ በሙልሙል	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ በ/ችክን ናጌትስ ^v	532	66	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	---------------------------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልባቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሳ \$2.80
ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የክብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ላለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

ሰኞ 1/1/2023			ማክሰኞ 1/2/2023			ረቡዕ 1/3/2023			ሐሙስ 1/4/2023			ዓርብ 1/5/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ችክን & ዋፍል ጠፍጣፋ ሳንዱች	532	74	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ድረምስቲክ በ/ሩዝ	387	48	ሚትቦል ሰብ (ከተፈጨ ሥጋ የተዘጋጀ)	379	39
---------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	-------------------------	-----	----

ከአታክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ናጌትስ በ/ሩዝ	391	55	ማኮሮኒ & ጅዝ በ/ችክን ናጌትስ & ሙልሙል ዳቦ	438	46	ሼጂ በርገር	280	36
-------------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	---------	-----	----

ከ ማሳ

የበዓል ቀን የአዲስ ዓመት ቀን

ትምህርት ቤት የማይኖርበት ቀን

ስዊት-ሂት ፖቴቶስ (ስኳር ድንች)	131	31	የተቀቀለ ድንች	110	17	ችክን ሳላድ ሺ	448	63
ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ትናንሽ ካሮት	35	8	ትኩስ ስፐርች፣ ሮማን & ከሬይዚን ሳላድ	205	28
ችክን ሸጂ አገሽገት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፈጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26

የተመጋቢዎች ተመራጭ ምግብ

ጅዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ገዛ፣ ጅዝ ወይም ፕፕርኒ	320	36
የተጠበሰ ችዝ ሳንድዊች	280	30	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & ዩገርት ፓርፌት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & ዩገርት ፓርፌት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይዣ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልባቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80

ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የክብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ሂለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ዲቪዥን

የቁርስ ምግብ ዝርዝር

ሰኞ		ማክሰኞ		ረቡዕ		ሐሙስ		ዓርብ			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

ቁርስ መቆያ

የቤልጅየም ዋናል በ/ሽሮፕ	480	96	ሶሴጅ ቁርስ ሳንዱች	210	27	እንቁላል & ጅዝ ሜሪላንድ የተሠራ ክሮስንት	275	30	ተርኪ ሃም & ጅዝ የቁርስ ሳንዱች	270	30	ሚኒ ፓንኬክስ በ/ማጣፈጫ(ሲረፕ)	450	97
------------------	-----	----	--------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	-----------------------	-----	----	----------------------	-----	----

በየቀኑ አማራጭ ምግቦች

ቤግል ከክሬም ጅዝ ጋር	201	26	ብሉቤሪ ቸክስ በእህል	240	46	ሜሪላንድ የተሠራ ቀረፋ ያለው ሙልሙል	232	38	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ በ/ሽሮፕ	512	97	ዮገርት & ግረሃምስ	232	38
ሚኒ/ትናንሽ እንጆሪ ቤግል	240	41	ማር ጅርዮስ ስርያል	210	44	ፍሬፍሬ & ዮገርት ፓርፌት በ/ግራኖላ	260	58	ችክን ብስኩት ሳንዱች	250	31	የቤልጅየም ዋናል በ/ሽሮፕ	480	96

ሜሪላንድ ምግቦች ለስኬት ቁርስ

ችክን ብስኩት ሳንዱች	250	31	ሚኒ ፓንኬክስ በ/ማጣፈጫ(ሲረፕ)	450	97	ተርኪ ሃም & ጅዝ በሃዋይን ሙልሙል ዳቦ	186	27	የቤልጅየም ዋናል በ/ሽሮፕ	480	96	ሜሪላንድ የተሠራ ቀረፋ ያለው ሙልሙል	232	38
ማር ጅርዮስ ስርያል	210	44	ዮገርት & ግረሃምስ	232	38	ሚኒ/ትናንሽ እንጆሪ ቤግል	240	41	ዮገርት & ግረሃምስ	232	38	ብሉቤሪ ቸክስ	240	46

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80 ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይክፍሉም።

የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ላለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

